

PH\$mζ予 \$mζ予 nd予 \$mζ予
i i h λ》

叨叨几}

U卜驷 | NC十驷公Δ? U卜驷 | NC P叨m小 nP予 | 小?λhi 甲吊》气》悬予 气9η66d)?

予h r) PηCY》9叨小予 Cφ甲Δ? 巾四β, i XΔ, 四bHq吊 气9 λ) 》早吊 P+&m (予 叨台 | NC? NH\$mζ予 \$mζ予 d予 P+&m (9笨小?

PU卜驷 | NC 驷》心 n\$十岁小勺βΔ 驷U6弋 气9 IV | 驷?NC)d小 驷》心 P [| 驷》心 叨 [卜] 四P予 气》 驷6d》.

d四》 驷 λ气驷小 叨\$叨} 气9 四d虫} P/d小\》 巾-Uηη》 d叨ζ禺予 λn笨| | 小、 气叨Hλη九C 叨》 U卜》 予β | 小;} UΔ2h驷P | 叨ζ小 λU》 | 小 λU》 气9 UΔ2h β [9Δ. 小\h U卜》 驷 nΔmz甲吊 U卜IVΔmz甲吊 λ》 S9β | 予 Pηβ | 予 }笨小 气9 n驷SC λβD予 叨咒NC λβD予 小nm 叨卜. 巾d叨》 λ驷h βV》 》 个个予 叨巾小 小nm 气》 禺nφ叨m小 nΔ expressed Δ. "气巾 黑叨叨 叨巾甲吊 Δη 小nm βH甲Δ. 气叨Hλη九C n叨\$叨} 气nn 叨吼ζ咒小 }黑ζ叨小》 i }小虫 λβ吊卜驷. (叨h 3: 11-12)

驷b6\$ 1

叨予 气9 i XΔ

巾四β +&mζ Dβn λd?

P巾四β 巾四β P气叨Hλη九C 叨q} 9予. 气叨Hλη九C dU卜驷 巾小 气》 叨禺 | NC nd [| , UΔ2h驷

P叨叨咒小 气9 巾四予 P气巾 叨q} nd [| 吊2h 巾四β UΔ2h 叨qC λd叨予. 9S中》 dHλd驷 P叨qC叨予 巾四β βV | 小、 叨木\$φ&nλη》 叨+9叨ζ小 m)电 "气叨Hλη九C P巾四β弋 巾四吊》 9 驷SC》 驷SC P&mζ" 巾甲吊十叨; 十小 | NC "P驷SC》 叨Wζ予 nW6 P予 | NCm? _ P》 予 nn叨吊 λ) S β i H》 η 气9 叨卜卜 叨黑n小 泓芥?" (λη 38: 4-7)

λn十)P予: ndHV, P》 予 nn叨吊 气9 叨气h予 叨\$mζ予 β十叨; 十小 | NC. 气叨Hλη九C 气》 黑 &mζ笨小 气C叨m岁 λβ黑d驷.

巾四βP氣冫Hη九C 叨q| 氣》 黑叨 「卜 叨m》 n叨ΔOJC叨6 叨Jn予 PdO予四

a. 氣》 黑 "P巾四β DE吊" Dβ四 "黑叨9甲吊" 氣》 黑叨 「卜 叨m》 PnO几 λPC 巾四β》 P叨9OZ小 PnO几 巾四β |小
巾四β. "(四古甲n 6:26; 8 20; IV6 10 12; 11: 6; 11: 6; }b吊η 5 18)

b. "የጸሐይ" ትውልድ ሰማይ ሰማይ ሰማይ, "ኮከቦች". (ዘፍጥረት 1: 14-16; መዝሙር 8 3-4; ማቴዎስ 24: 29,35; ማርቆስ 13 15,31; ዕብ 11 12; ራእይ 6:14; 20 11)

ሲኦልስ ስለ ገሃነምስ ምን ማለት ይቻላል ሁል ጊዜ ይኖር ነበር ወይ? ተፈጥረዋል?

መላእክቶች, በጽድቅ መንፈሳዊ መንፈስ የመንፈስ መንፈስ ቅዱስ ፍጥረት ሰይጣን እስከ ሰይጣን ድረስ ሰይጣን አያስፈልገኝም ነበር, መላእክቱም ዓመፁ. "እግዚአብሔር መላእክትን ኃጢአት ሠሩ ባያጠፉም, ግን ወደ ገሃነም ጣሉአቸው; ወደ ገሃነም ጣሉና እስከ ፍርድ ድረስ እንዲቆዩ በጨለማ የሚጠብቁ ጨካኞች ናቸው. (2

ጴጥሮስ 2 4-5)

አስተያየት: - "ሲኦል" የሚለው ቃል ትርጉሙ ስምምነት "ሃርስ" ተብሎ የተተረጎመው የግሪክ ቃል, "የ" ሃዋስ "ማለት ነው. ስለዚህ, ለሐድማውያን ወገን ወደ ታርታሮስ ወገን የተላኩ ይመስላል; ወደ ዘላለም ሥቃይ እስኪመጣ ድረስ ሲኦል እስኪያበቃ ድረስ ጊዜያዊ መኖሪያ ነው.

በሥልጣን ላይ ሥልጣናቸውን ያልቆዩ መላእክቶች ግን ተገቢውን አልተው ነበር

መኖሪያ ቤትን እስከ ታላቁ ቀን ድረስ በጨለማ ውስጥ በጨለማ ውስጥ ጠብቆ ይኖራል. " (ይሁዳ 6)

አስተያየት: - ሲኦል በሁለተኛ ሞት ለዓመፀኛው እና ለክፉዎች ተቋቁሟል. አንዳንድ ሌሎች መግለጫዎች-

1. "የእሳት እቶን, በዚያ ያለኝና ጥርስ ማፋጨት ይሆናል." (ማቴዎስ 13:42)
2. "ለዲያቢሎስና ለመላእክቱ የተዘጋጀው ዘላለማዊ እሳት." (ማቴዎስ 25:41)
3. "ጥፋት" (ጥፋት) ስለ ዓመፀኞች አይደለም. (ፊልጵስዩስ 3:19)
4. "የእግዚአብሔር ፊት እና ከኃይሉ ክብር ዘላለማዊ ጥፋት." (2 ተሰሎንቄ 1: 9)
5. "ሁለተኛው ሞት." (ራእይ 2:11)
6. "በህይወት ወደ እሳት ሐይቅ እና ለድህረቱ, ... እስከ ዘላለም ድረስ ቀንሷል እና ለዘላለም." (ራእይ 20:10)
7. "በእሳት እና በብሩህ, ሰልፈር የሚቃጠል ሐይቅ" (ራእይ 21: 8)

ምዕራፍ 2

የእግዚአብሔር መልአክ

ሙሴ የአምላክን ስም ማወቅ የፈለገ ሲሆን በግብፅ ላሉት ወንድሞቹ መንገር እንዲችል, አምላክ "እኔ" እኔ ነኝ "ሲል ስለራሱ ስለራሱ ሲናገር, እና በአጭሩ መልክ እንደነበረ ተናግሯል. (ዘጸአት 3:14) ከዚያም የእስራኤልን ሽማግሌዎች የእስራኤልም አምላክ, የአባቶቻቸው አምላክ ይሖሳፍ እንዳሉት ይነግራቸው ብሏል.

ተገለጠለት. ልዩነቱ እግዚአብሔር ስለ ራሱ ስለ ራሱ በመግለጽ፣ በመጀመሪያው ሰው ተናግሯል የሚለው ነው (እኔ ነኝ)፣ ሙሴ ግን ስለ እርሱ ይናገራል፣ በሦስተኛው ሰው (ይሁዋ [ይሁዋ] ነው)።

P氣呵HληηC 叨Δλh "Pλ駟h 叨Δλh" Dβ駟 "P氣呵HληηC 叨Δλh" P叨叨nd小 (d) n儿小 叨氣h予
P+dR β叨nΔ (d) "P氣呵HληηC 叨Δλh" P叨叨β叨nΔ (n6小,

0λη)n 63: 9 小nm "nd巾").

0η 卜β n駟 小nm "P氣呵HληηC 叨Δλh" Dβ駟 "P氣呵HληηC 叨Δλh" i 〔 〕 β叨Δ
0A \β λP巾n hCn早n P 〔 〕 小λ駟η弋 予 P 〔 〕 小λ駟η弋 予 (木) n 1 1-39

Pη 卜β n駟 四mp兜甲吊

(a) H\$mζ予 16: 7-14: - "Pβ内甲 叨Δλh" P氣呵HληηC 叨Δλh d甲C予 d甲C予C dJC dCJC 小P吊9 氣》 S予叨dn

λHH0予. 氣点駟 n駟 m6吊小

d氣点 P 10吊小 β内甲 氣》 &v 1v.

(b) xl予 H\$mζ予 18: 1 - 19:28: - ψn予 "巾甲吊" dληCY駟 P小R予 dληCY駟 P小R予 "β内甲" (18: 13-33; 19
27) - P小兜予 λ駟h λ0Δ; ud十岁小駟 "叨氣h予" 十ηd小 P+m 〔, D黑 巾黑駟 X黑小 PληCY駟〕 PD》 S駟 Δ竺,
木駟四十 巾

nH)吊n+四n+&8叨吊2h m 《予

(c) H\$mζ予 21: 8-20: - "氣呵HληηC駟 n巾四β Dm η木 泓笏吊小. (vs. 17-18)

(d) xl予 H\$mζ予 22: 1-19: - "P氣呵HληηC駟 叨Δλh n巾四β駟 ληCY駟》 n巾四β m6小. }

"DH+" DH+, 氣0Cηdu(1-17)

(e) xl予 H\$mζ予 24: 1-67: - 0吒0 po m叨; 叨n予 dβn木φ n十四, dλ0古 几予, nλ0古駟 几予 氣9 nλ0古
駟SC, 0HCv H》 S P氣n6λΔ λ駟h: - HC吊V 0d予V 氣巾mYdu η木 D黑 氣Z Pλn小虫》 虫 小

n氣冥駟 叨n予 予Dn駟dV. "(V.7; cf. v.40)

λn十予: - λ》 S D》 S Δ竺 0β 〔 〕 駟 ZC Δ竺 ηβDΔS 8木d小 (叨n) P十0卜予》 P十0卜 P》 叨叨C Hβ几
氣P+mφ叨 小 0十叨ηηβ駟 ληCY駟 n叨駟予 小nm 0四n00予 0予ζη小 0+mφ巾小2h

氣引Hη九C》Pηd小 n四β内甲 Pηd小》n四λDφ四引》u卜》子β P「|小λ四h |小(Hθλ予 6
2-3) - 四》四 氣》禽》8木d小 几小φ四.

(f) H\$mζ予 31:3-16: - "炁𠵼H𠵼η𠵼c𠵼d)𠵼b𠵼吊𠵼 D𠵼𠵼 𠵼𠵼早𠵼吊𠵼v D𠵼𠵼 𠵼b𠵼吊𠵼η𠵼𠵼𠵼 𠵼𠵼𠵼d𠵼𠵼𠵼. 炁z n𠵼》 𠵼 Jc | 𠵼 .

βv𠵼吊 𠵼𠵼sc D𠵼𠵼 予𠵼小𠵼Δsv 𠵼𠵼sc 予𠵼𠵼d𠵼ηd𠵼吊. "(vs.3-13)

(g) xl予 H\$mζ予 48: 15-16: - "rn\$》 𠵼ζn𠵼小.

𠵼𠵼sc. "(vs.15-16)

𠵼n𠵼𠵼)P予: - 𠵼b𠵼吊𠵼 (炁n6𠵼λΔ) Δ𠵼点》 炁9 PΔ𠵼𠵼 Δ𠵼忿𠵼节》 𠵼\$6𠵼𠵼》 炁9 𠵼𠵼9n》 𠵼c𠵼n𠵼小Δ.

"nHv 𠵼𠵼β 𠵼d𠵼小" P炁𠵼𠵼H𠵼𠵼η𠵼𠵼c 𠵼𠵼Δ𠵼𠵼h "P𠵼𠵼d𠵼小" P炁𠵼𠵼H𠵼𠵼η𠵼𠵼c 𠵼𠵼Δ𠵼𠵼h " | 𠵼小, 炁9𠵼𠵼 𠵼炁𠵼𠵼H𠵼𠵼η𠵼𠵼c 6𠵼𠵼 Jc 炁mΔ | 𠵼小, nd 𠵼 | 𠵼𠵼 P炁𠵼𠵼H𠵼𠵼η𠵼𠵼c 𠵼ηΔ | 𠵼小

(h) H𠵼λ予 3 1-22 "𠵼𠵼𠵼𠵼𠵼 𠵼𠵼𠵼𠵼 𠵼小𠵼nm 𠵼炁𠵼𠵼予 | 𠵼Δ𠵼𠵼Δ 𠵼小𠵼nm 𠵼𠵼𠵼d𠵼𠵼𠵼+9 𠵼𠵼m𠵼𠵼m𠵼小𠵼λΔ𠵼𠵼𠵼𠵼𠵼𠵼𠵼𠵼 𠵼𠵼m𠵼𠵼m𠵼小𠵼𠵼𠵼 𠵼𠵼𠵼𠵼𠵼小 𠵼𠵼𠵼𠵼𠵼Δ 𠵼𠵼m𠵼d; 𠵼𠵼𠵼𠵼𠵼. 𠵼𠵼𠵼, 𠵼𠵼𠵼. 炁c𠵼𠵼𠵼𠵼 炁 | 𠵼, 炁 | 𠵼, 炁z P𠵼𠵼 𠵼𠵼予v 𠵼𠵼𠵼𠵼, P𠵼𠵼c𠵼𠵼𠵼 𠵼𠵼𠵼𠵼, P𠵼𠵼𠵼𠵼 𠵼𠵼𠵼𠵼, βv𠵼𠵼 d𠵼𠵼》 𠵼𠵼𠵼𠵼 P𠵼b𠵼吊𠵼 𠵼𠵼𠵼𠵼 | 𠵼 . 炁𠵼𠵼H𠵼𠵼η𠵼𠵼c》 𠵼𠵼 d𠵼𠵼P予 &6; βv𠵼𠵼𠵼𠵼

(vs.2-7A) 𠵼小𠵼nm η 𠵼 𠵼Hn "

𠵼n𠵼𠵼)P予: - "P炁𠵼𠵼H𠵼𠵼η𠵼𠵼c 𠵼𠵼Δ𠵼𠵼h" "βv𠵼𠵼" 炁9 "𠵼𠵼𠵼𠵼" 𠵼Hv 𠵼𠵼》 𠵼η 𠵼小𠵼nm 𠵼𠵼𠵼𠵼d𠵼.

(i) H8𠵼予 13: 21-22 "𠵼𠵼》 𠵼𠵼𠵼𠵼𠵼 𠵼炁𠵼𠵼予 9𠵼𠵼𠵼 𠵼𠵼𠵼𠵼𠵼9𠵼小9𠵼𠵼𠵼, 𠵼𠵼𠵼 予𠵼𠵼 𠵼𠵼𠵼𠵼𠵼𠵼 𠵼𠵼》 𠵼s, 𠵼𠵼𠵼 予𠵼𠵼 D𠵼𠵼 n | 9c𠵼 𠵼𠵼𠵼xs, 𠵼𠵼𠵼 予 βv𠵼𠵼m𠵼𠵼𠵼小; 𠵼𠵼》 𠵼小𠵼nm P𠵼𠵼x&, 𠵼𠵼》 P𠵼𠵼x&,

𠵼𠵼𠵼 予𠵼𠵼 P炁𠵼𠵼予 9𠵼𠵼𠵼 𠵼𠵼𠵼 予 𠵼》 𠵼𠵼𠵼α d予 𠵼ΔDm𠵼小𠵼𠵼

(j) H8𠵼予 23: 20-23: - 炁z 𠵼𠵼》 𠵼s𠵼β 炁》 &αc𠵼v, 炁𠵼𠵼》 𠵼d𠵼𠵼 予𠵼𠵼𠵼𠵼𠵼9𠵼吊u, n𠵼𠵼𠵼𠵼》 𠵼d𠵼𠵼 𠵼βv𠵼𠵼𠵼𠵼. m𠵼𠵼早𠵼. dm)𠵼电R 𠵼d予 βx𠵼𠵼Δ

λ) +."

ΠΗΘΑΥ 32 -33 \β λn+)PΥ βnm

ወደ ከነዓን መንገድ በሚወስደው መንገድ ላይ በሲና ተራራ ላይ የኃጢአት ትዕይንት ከሠራዊው የኃጢአት ትዕይንት በኋላ በእነራቸው ውስጥ ታላቅ እና ታላቅ ብሔር እንዲጠጣ ዛቻ ያስፈራራቸው ነበር። ሙሴና በአላህ ላይ "መልአኬን" በፊታቸው የሚጮኹትን ወደ ውስጥ ለማምጣት ቃል ገብቶ ነበር። (ዘፀአት 33: 3)

"ሕዝቡም ይህን ክፋት ወሬ ሲሰሙ ሐዘኑ። እግዚአብሔር ሙሴን አደረጋችሁ; እኔ ምን ማድረግ እንዳለብህ አወቅሁህ; አሁንም ጌጣጌጥህንም ከአንተ ውጭ አታጠፋሃለሁ። በሐሰቶቻቸው ውስጥ ዘለሉ; ከጌጣጌቸውም ዘፈኑ; ዳግመኛም አይበስሱም; እግዚአብሔርንም አላጠጣቸውም። በተጨማሪም መገኘቱ "በመልኩም ጋር ሙሴን ሲለምን እንደገና ተለውጦ ከአንቺ ጋር ትሄዳለህ እረፍት እሰጥሃለሁ" አለው። ሙሴም መልሶ- "መከልከኝ ከእኔ ጋር ካልሆነ ከእንግዲህ ተሸከምን።" እርሱም እርሱና ሕዝቡ በእርሱ ፊት ሞገስ እንዳገኙ እና በመንገድ ላይ መገኘታቸው እንደሚያውቅ, እግዚአብሔር የዋጋውን ቃል እንደሚገልጽ ጠየቀ። በምላሹም, እግዚአብሔር ሙሴ የእሱ ክብራቱ ሲያልፍ ወደ ዓለት ፍፁም እንዲገባ አደረገ, ከዚያም በኋላ ጀርባውን ሳይሆን የኋላውን ለማየት ነው። (33 4-23)

እንደ እርሻው, ከሞተ በኋላ ከዮርዳኖስ በስተ ምዕራብ ከነበረው በስተ ምዕራብ ከመሞቱ በኋላ, ከጊዜ በኋላ ሙሴ ከጊዜ በኋላ ይሖሳፍ ከእነሱ ጋር በተያያዘ የተለያዩ ግሩም አጋጣሚዎች በመግባት ረገድ የተከሰቱ የተለያዩ ግሩም አጋጣሚዎች ተመልክተናል። በ 1: 32-33 ውስጥ, በከዋዴ በርኔው, "ከሐረክኛ ደመናው በደመናው ውስጥ, በሌሊት የእሳት አደጋን በመናገር, ከዘፀአት [ከዘፀአት] በፊት ያለውን የጥፋተኝነት ክፍል በመግባት ጊዜ እግዚአብሔር በሲና ውስጥ የተጻፈበትን ቦታ በመፈለግ ላይ ነበር። ነገር ግን አዋቂው በከነዓን ድንበር አቅራቢያ በመግቢያው ላይ, ዓመፀኞቹ ከግብፅ ከወጡ በኋላ እስከ ከግብፅ ከግብፅ ከግብፅ ከግብፅ ከግብፅ ከግብፅ ከግብፅ ከግብፅ እስከ 50 ዓመት ድረስ ቀጣቸው።

(k) እስራኤል ከዮርዳኖስ በስተ ምዕራብ እስከ ኢያሪኮን በስተቅፋስ በምትገኘው በኢያሪኮ በስተቅፋይ "የእግዚአብሔር መልአክ እስራኤልን ተቃራኒ" የእግዚአብሔር መልአክ እስራኤልን ለሞግብ ንጉሥ ባላቅ እንዲወስዳቸው ለመከላከል ተጎድቶ ነበር. (H Numbers ል 22 22: 22-38) እና በ VS.35-38 "የይሁዋ "እና" እግዚአብሔር "የሚስተካከለው የሚመስለው ነው.

(l) እስራኤል በከነዓን ውስጥ ከተቋቋመ በኋላ "የእግዚአብሔር መልአክ ከጊዜ ወደ ጊዜ ታየ ልዩ አካላት ለልዩ ዓላማዎች: -

a) 〇n | 4>驷 | 甲甲吊 气>禺βDmλ苳小9 气>黑 λDm小 巾小 气>黑 叨m小d叨7wλ D黑 气n6λΔ d气n6λΔ D黑 气n6λΔ d气n6λΔ

n叨η白. (叨η\$>予 2: 1-5)

b) 〇叨66 小nm D黑 %息甲> 气n6λΔ> n驷s四小> 心吊9 小nm 气>&js>d予 β兜叨甲Δ - 气9 气>黑β内甲+dβ杰Δ (叨η\$>予 6 11-14)

c) dDm予 叨n予, 〇A驷 D黑 四卜r, D\忿予苳小 气>& [卜 λnφs卯 d叨97c 叨四> - 气叨Hη九c> 气>禺R+7 | Hα (叨η\$>予 13: 2-25)

d) 〇禺弋予 λ小s四小 DdΔβ 〇禺弋予 vHα> }d 叨dn小弋 &αs Dβ驷禺弋予> 气>黑 十甲2甲吊 λsc7小 〇叨虫mc 苳 | &c n+φnd 〇A D黑禺弋予.

勺mλ巾> d气c巾 | 7ζ小. (2 η叨λΔ 24: 15-17; Hn. 1 h9 21 18-27)

e) nncηn 〇n+ 黑αη 〇驷sζ 〇禺 〇驷sζ 〇禺 〇n+ 黑αη 〇驷sζ 〇禺 D黑 九cnΔ D黑驷予7兜小nmn>} 〇n+n (小nm 兜兜 λβH6λΔ P+ηη作予> 木巾十岁 | η予 n7黑d 〇A\ (1 | 7IV予 19: 1-8)

f) 〇巾四c 〇巾四c >个IV ληh} P+nd +Δbn 〇A\β 气>黑79 P〇λΔ-Pλ>αη λ驷h, PλφC λ驷h 叨ζ益. (2 | 7IV予 1: 1-16)

g) D黑 λψ6小> 巾&c D黑 λP (η儿驷 小心η予, 气巾> d叨驷小予 气9 n+四甲> n m中予 气9 m 《予. (2 | 7IV予 19: 35-36)

h) nHηc)n 叨木\$ P叨\$叨I}甲节 nsn予 驷b6E吊 叨ηηΔ d叨叨c叨c9 〇λ> 黑岁小 nsn予 驷b6E吊 小nm 气>禺叨dn+小 P | nR叨H予 λm7η P | nR Hηc)n | 小 "n气ZJc P+ | J7ζ小 叨Δλh" "P气叨Hη九c 叨Δλh" 十η木 +mc杰Δ. (PAd岁小

〇 1 11, 12: 1: 1, 5, 5, 5 \β

λn+}P予: - (4) 〇mΔ (8) 〇mΔ (8) 气nφs卯 四mφ兜甲吊 小nm sζη "P气叨Hη九c 叨Δλh" 〇四βdβ, 气>黑HU P叨叨d风小 λ〇Δ 气>黑7dR予 气>黑 气叨Hη九c λ〇Δ 气>黑 叨ndh\苳小

P叨ndhd小 | 7c Pc驷黑叨叨四 "P气叨Hη九c 叨Δλh" 四>岁小>驷 P+D巾 | λ7Δ叨木予 d四m6予

"P气叨Hη九c 叨Δλh" n叨mφ巾予 ψn予 mφ〇吊 Jc 十叨ηηβ | 小, βv驷, 叨H叨c 34: 7; 35: 5,6 - 叨> 气>黑 儿木节 U卜 nd λ7Δ叨木小苳小 nd λ7Δ叨木小苳小 m虫.

22 nd 𐎠𐎢𐎡𐎣 𐎠 97c - 𐎠𐎢𐎡𐎣 𐎠𐎢𐎡𐎣 𐎠𐎢𐎡𐎣 | 𐎠𐎢𐎡𐎣 𐎠𐎢𐎡𐎣 9 + 66 𐎠𐎢𐎡𐎣 𐎠𐎢𐎡𐎣 + 7dm. 7:38 𐎠𐎢𐎡𐎣 &v
β\Δ. 𐎠𐎢𐎡𐎣 hcn七} > 𐎠𐎢𐎡𐎣 }d小 βv | 小; 𐎠𐎢𐎡𐎣 9β + 66 𐎠𐎢𐎡𐎣 n + 97 𐎠𐎢𐎡𐎣 𐎠𐎢𐎡𐎣 Jc 𐎠𐎢𐎡𐎣 𐎠𐎢𐎡𐎣 }d小 βv
| 小

叨λh予 (PH) 中Δ 小nm Nm驷 P+d叨& λm中φ卯吊 λ9 λ》 》 早吊 叨》 &η弋 \$mζ小予 9弋小 λ黑c个驷
驷》 驷 λ》 禽》 λm叽甲吊 几μm叹弋小驷 P巾小 IVJ λ》 黑 巾小 λη\予 λd弋小

驷ηJL λ9 λ》 禹》 s λ》 》 早吊 d巾小 λη\予 P+7黑O Dβ驷 m》 η6 P叨小黒s n吒予 λ弋小β叨n\卜.

m < 叨λh早吊 λ9 PD黒虫 叨λh早吊 - Pλ叨HληJc λ9 P巾βm》 叨λh予 λ卜. O十吼四驷 O巾βm》 虫mmc
IVc}卜 λ》 》 予 O叨OΔ P叨小D虫 叨》 &η弋 λη\予 λ卜. 叨λh予 n叨木\$ φ&n 小nm η卜 2h +mφ巾甲Δ.
λ》 》 予 λ》 &U "λ》 》 予" "amη》 叨9\$n予" λ9 "λamn 叨》 &n." +ηd甲Δ.

(a) 0 2岁 名mCn 驷b6\$ 2 虫mc 4 小nm 6 0 2岁 名mCn 驷b6\$ 2 虫mc 4 小nm 6, λ9四 βu禺 6 P十黑7小 nHV 0d子
0叨λh予\β P十黑7小 βu禺 0十吼四 P十ηx黑 i 「》 十7几 | 予\芋小》 P叨吊mmc吊木小芋小》 "λ》 禺Δ十吊卜十7d8. βV
d十dR 0小甲吊 λ9勺d | 早吊 udr巾》 驷黑ζ盆 λ9 驷黑0》 叨dh小Δ.

λn十P予: λ》 s | 7c "P十巾6" P 「 | P叨Δ予α陀 | 小

(b) ደግሞም, 1 ጴጥሮስ 3:22 ስለ ኢየሱስ ክርስቶስም ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ በእግዚአብሔር ቀኝ ስለ ሆነ ወይ ሰማይ ሄዶ ይናገራልና። እንደ ፊልጵስዩስ 1: 1 እንደ "ፊልጵስዩስ, ከዲያስ" ጋር መላእክቶች እና ባለሥልጣናት, ስልጣናት እና "ሀይሎች" እና ሀላፊነቶች "የ" ጳጳሳት "እና" ዲያቆናት "የመላእክት" እና "ሀይሎች" የመላእክትን መሠረቶችና ኃላፊነት ያላቸው ናቸው። ግን ይልቁን በልዩ ኃላፊነቶች እና ተግባሮች ቅዱሳን ነበሩ።

አስተያየት: - የንጉ king የጄምስ መጽሐፍ ቅዱስ በአጠቃላይ ከጊዜ በኋላ የበላይ ተመልካች አላቸው

"ኤ hop ስ ቆ hop ስ።" የኪንግ ጄምስ መጽሐፍ ቅዱስ የእንግሊዝ ቤተክርስቲያንን ቤተክርስቲያን ሲተረጎም አቋም ነበራት ወይም ኤ hop ስ ቆ hop ስ ቢሮ። ኪንግ ጄምስ የእንግሊዝ ቤተክርስቲያን ራስ ስለነበረ ያንን አዘዘ

የኪም ጄምስ መጽሐፍ ቅዱስ የእንግሊዝ ትምህርቶች ቤተክርስቲያንና ከቤተክርስቲያኑ ጋር የሚስማማ ነው

ልምዶች. ኤ hop ስ ቆ his ስ ቆ hop ስ በእጅ, ቡቃያ ህትመት ባልሠራው መንግሥት ውስጥ ተብራርቷል።

(1) ኪሩቤል (ብዙ ኪሩብ). እነዚህ መካከል የመጠቀሱ እና መካከል የሚመስሉ የመጀመሪያዎቹ ናቸው ከፍተኛው ደረጃ።

(a) አዳምና ሔዋን ኃጢአት ከሠሩ በኋላ ከ Eden ድን ውስጥ ከተባረሩ በኋላ. እግዚአብሔር በምሥራቅ በኩል አቆመ የኤደን የአትክልት ስፍራ የኤደን የአትክልት ስፍራ የንጉሥታምን, ይህም መንገድን ሁሉ የሚዞር ሰይፍ ነበልባል, ወደ የሕይወት ጎዳናዎን ጠብቁ ((ዘፍጥረት 3 24). ነገር ግን እዚህ የኪሩቤል መግለጫ የለም።

(b) እስራኤል ከጳዳ ነፃ ከወለሉ በኋላ በሲና ተራራ ላይ ከሚሠራው "ኪሩቤል" ከሁለቱ "ኪሩቤል ትቦት በላይ ከቃል ኪዳኑ ውስጥ ሁለት ቁጥሮች ከቃል የመታሰቢያ ድንኳን ታቦት በላይ ቆመው ነበር. እዚያም አምላክ ከምሥክሮቹ መካከል ከመስከቡ ታቦት ውስጥ ከሚገኙት ከሁለቱ ኪሩቤል መካከል "ኅብረት" ከመሆኑም በላይ "ኪሩቤል" ከመዝገዛት መካከል አንዱ መሆኑን ነው. (ዘፀአት 25: 18-22; 37: 7-9; H Numbers ል 7 7:99)

(ሐ) በኋላም የሰለሞን ቤተ መቅደስ ማደሪያ ድንኳኑን ለመተካት እንደገና የተገነባው ሁለት ነበሩ

"ኪሩቤም" ውስጥ ያሉ ዘይቤዎች (በ ውስጥ በጣም ቅዱስ ከተቀደሰ ስፍራ ጋር እኩል የሆነ)

ከማደሪያ ድንኳን (ሰጪው በስተቀር) ከማደሪያው ድንኳን ጋር የሚስማማ ድንኳን

በተለየ መንገድ የ "ቤት" ግድግዳዎች ሁሉ የ "ኪሩቤም" ዘይቤዎች ነበሩ

እነሱ ከዘንባባዎች ጋር እና ያለ እንደ መግቢያ እንደ መግቢያም እና በር እንደነበረው እንዲሁ ከዘንባባዎች ጋር ተለዋጭ.

(d) በባቢሎናውያን የይሁዳ ምርኮ እና በኬባር ወንዙ ውስጥ "ሰማያት ነበሩ

በኋላ ላይ ከወንዙ ዳር ዳር "አራት ሕያዋን ፍጥረታት" ተከፈተ (10: 1-22), በተከታታይ ቤተ መቅደስ ውስጥ (40: 1-47: 5)

》个IV zzz H;》卯十u; λ弔Hλη九c馮四 〇卜 《卜β十φ叨m; udΓ馮四 nsn予h》 s | 〇 〈予; λcn甲馮四nλ点 Jc
φ黒黒; λcn甲馮四 λ》 &予》 W6. 馮sc 〇hh 〈十卯Δ小d吊. Pλc兕小馮四 叨Wζ早吊 〇邸勞Γ9

几巾 0心巾十卯Δ杰Δ. λz | ; λd. λz十ηsQΔ9; 骊h》)巾骊 λz 巾小 | ;

nn》 & 〈 n〉 &c 0n》 巾 n》 &c吊骊 巾甲吊 叨ηηΔ cmn n [卜予 0n》 &c吊 巾甲吊 叨ηηΔ λq6dU9; 0βq;台 Pλn十9黑叨 %小》 个IV》 λβ十甲Δ9.

"nn6d骊 n叨w代;小 \β P十D巾黑小》 λ骊》 | η; ;λ | [骊 n》 &c岁吊U》 禺巾巾. λ | [:勺mλ小吊U骊 十巾90φ λd. .

(3) λ;甲》 \$mζ小予. 0λ&n n禺》 小nm, 06bβ 叨木\$ 小nm, r木》 n nd 巾四β 卜 《》 h\$Δ 0巾四β P叨;7d叨;d小》 卜 《》 0P 2h. 0λ》 禺》 sn 〈几Δ骊 λ9 0η 卜β n禺》 nTc骊十叨ηηβ | 小 "0卜 《卜

叨ηηΔ" λ9 D黑 卜 《卜 卜》 "0d予, nA\小 P十卯卜", n\$ n\$ ηd小 卜 《卜 λ》 &黑叨卯 n卜 《卜 6巾 λ》 & | 小 "P叨;叨;小 \$mc λ》 黑 λ》 0η9 λ》 黑 λ》 0η, ψn十岁小 \$mζ小予 U卜 λ》 黑 λ》 s nsn予 h》 E吊 U卜 | 0 ; Pφ》 黑cn \$mζ小予骊. P8J小 \$mζ小予 U卜. Pφs卯小 \$mζ小予 U卜. Pgs虫 U卜 %小 λ叨Hλη;c | 小 λc巾骊四》 | 0c?

P叨叨m小四》 | 小. "(6λβ 4: 6a-8)

(4)咒四叨儿甲吊 "0卜 《卜 卜》 U; λ6予 U; λ6予 λ9 | 甲甲节 | 0 ; 0卜 《卜骊 \β | 心 Δηη十φ骊m小 | 0c 0卜 《q节骊 λ6予 λ6予 U; 咒四叨儿甲吊》 λR; 0λ | 巾骊 \β

PDαφ H小黑吊. "(6λβ 4: 4) 骊9Δ0予骊 叨Δh十岁 | 0 ;

η 卜小》 2h "λ;甲》 \$mζ小予" λ9 "0咒四叨儿甲吊" 小nm十ηx黑

አልፎ አልፎ እነሱ በተናጥል እርምጃ ወስደዋል.

(a) ከሽማግሌዎችም መካከል አንዱ ስለ ሌላው ቀርቶአል ብለስ መጽሐፉን ሳያገኝ. (ራእይ 5: 1-5)

(A) በመጀመሪያዎቹ የመጀመሪያዎቹ አራት ማጎተሞች ሲከፈቱ እያንዳንዳቸው አራቱ ህይወት

ከአራት ፈረሶችና ነጂዎች መካከል አንዱ በሚወጣበት ምላሽ "ና" የሚል ምላሽ በመስጠት ፍጥረታት ጩኸት ጀመሩ. (ራእይ 6: 1-8)

(c) በሌላ አጋጣሚ ደግሞ "አራቱ ሽማግሌዎች በግምባራቸውና በአምዛቸው ላይ ወደቁ አምላክ "አራቱን ሕያዋን ፍጥረታት ምንም አላለም. (ራእይ 11: 16-18)

(5) መላእክት. በአሮጌው እና በአዲሶቹ ኪዳናት ውስጥ የተጠቀሱት የሰማይ ፍጥረቶች ፍጥረታት ከተዘረዘሩት

የተወሰኑ ዓይነቶች በተጨማሪ በቀላሉ ሰፋፊ እና ብዙ አካላት "መላእክቶች" ብለው የሚጠሩ ሌሎች ብዙ ሰዎች አሉ. አንድ ቁጥር አሥር ሺህ እጥፍ የሚበልጡ አሥር ሺህ ጊዜዎች ብቻ ናቸው, በዙፋኑ ውስጥ አሥር ሺህ

የሚሆኑት, ሁሉም የተባሉ ሰዎች "በዙፋኑ ላይ የሚገኙትን መጽሐፍ በማክበር ጠባቂን ለማክበር የበጎን መጽሐፍ በማክበር ጠባቂውን የመጥፋት መጠን (ራዕይ 5-12). በራዕይ መላእክት መጽሐፍ ውስጥ, በአንድነት ወይም

በቡድን ውስጥ, እነሱ እንዲሁ በብሉይም ሆነ በአዲስ ኪዳናት ውስጥ ሌሎች ስፍራዎች እንደመሆናቸው መጠን ሁሉም ነገር ተጠቅሰዋል. ዕብራውያን 12 22 በተጨማሪም ከ "ሰማያዊቷ ኢየሩሳሌም" ጋር በተያያዘ "ስፍር ቁጥር የማይችሉት" መመሪያዎችን "ይናገራል. የመላእክት ተልዕኮ የእግዚአብሔር መላእክት እንደመሆናቸው መጠን እነሱ ሳይታዩ ብዙ መስሪያዎች ናቸው. ግን አብዛኛውን ጊዜ የሚገልጹት ወይም በአቅራቢያው የሚታገል ነው, እናም እንደ መላእክቶች ሆነው ይታወቃሉ - ቢያንስ በመጀመሪያ - ስለዚህ "አንዳንዶች" "አንዳንዶች የመላጊናናዋን ዳግመኛ ተቀብሏቸው". (ዕብ. 13: 2) ደግሞም ሳይታዩ ተገኝተዋል. (ዘፍጥረት 22 21- ተመልከት)

በአንዳንድ አሮጌዎች እና በአዲሱ የአገልግሎት አገልግሎት ውስጥ በአሮጌም ሆነ በአዲስ ኪዳናት ውስጥ ያሉ ምሳሌዎች, እና አንዳንድ አጠቃላይ ተልእኮዎች ተተነበዩ.

የብሉይ ኪዳን ስለ መልአክ አገልግሎት ማጣቀሻዎች

1. ኦሪት ዘፍጥረት 19: 1-22: - እዚህ "ሁለት መላእክት" (1, 1, 15) አግኝተናል እናም እሱን ለማጥፋት እና ሎጥንና

ቤተሰቡን ከከተማይቱ ጥፋት ለማዳን ወደ ሰዶም የመጣው በሰነድ የመጣነው. እነሱ ደግሞ "ሰዎች" ተብለው ይጠበቃሉ (v..10, 12, 16) እንዲሁም እንደ አብርሃም ከጆልባ ጋር ተያያዥነት ተሰማው

እንደ ይህም የተገለጠው ሌላው ሌላ ሌላ (ዘፍጥረት 18 እና 16-22 ተመልከቱ)። እነዚህ ሁለት አጋጣሚዎች ከላይ የተጠቀሱት በዕብራውያን 13: 2 ውስጥ ሊገኙ ይችላሉ።

2. ኦሪት ዘፍጥረት 28:12; 31: 11: - መላእክት በሕልሞች ውስጥ ሊያዕቅብ ታዩ። በአንዱ በአንዱ, በወርዓቱ እና በአገልግሎቶች መካከል የተደረጉት የጠበቀ ግንኙነት ምሳሌዎች እና ሚኒስትሮች ምሳሌዎች ሲወርድ ሲያወሩ ሰማና. በሌላ በኩል, መልአኩ "የእግዚአብሔር መልአክ" ሊሆን ይችላል. (31: 13 ን ይመልከቱ)

3; መዝሙር 34: 7: - "የእግዚአብሔር መልአክ በሚፈሩት ሰዎች ላይ ሰፈሩ." ይህ የተለየ መልአክ "የእግዚአብሔር መልአክ" ተብሎ የሚጠራው ይህ የተለየ መልአክ ሊሆን ይችላል. ወይም, ስለ "ፈረስ" ስንናገር ለመላእክት እንደ አንድ የመላእክት (ብዙ ቁጥር) አንድ ክፍል ይሆናል.

ክፍል. የኋለኛው በጽሑፍ ውስጥ ትርጉሙ መሆን ካለበት 2 ነገሥት 6: 14-16ን እንደ ምሳሌ እንደ ምሳሌ ይመልከቱ.

4. መዝሙር 78:49: - "የቁጣውን ጽድቁ, ቁጣውን, ቁጣውንና መከራን, የክፉ መላእክትንም ጣላቸው." ይህ የማወቅ ጉጉት ያለው ምንባብ, እግዚአብሔር በግብፅ ላይ የበቀል እርምጃ እስራኤልን ከባርነት ከመዳን በፊት በአሰቃቂ ወረቀቶች አማካይነት በዙሪያዎ መቅሰፍት ገለፃ ነው. "የእግዚአብሔር መልአክ" በሚኖሩበት ጊዜ "መላእክቶች" ክፋትን በማምጣት ላይ ነው, ነገር ግን በምድሩ ነዋሪዎች ላይ "2 ኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 24 ቁጥር 21 ተመልከት. 2 ኛ ነገሥት 19 32-36 ነው. ወይም, ምናልባት ሀ

ምሳሌያዊ አገላለጽ, እሱ ራሱ መላእክቱን ወይም ወኪሎቹን ይጥሳል.

5. መዝሙር 91: 11-12: - "በመንገድህ ሁሉ ጠብቆ እንዲቆይህ መላእክቱን በአንቺ ላይ ይሰጣቸዋል; እግሮችህን በድንጋይ ላይ ትሰጣለህ; በእጃችን ላይ ከፍ ያደርጋሉ. ይህ መንግሥት በአጠቃላይ በአካላዊ ደህንነትዎ ውስጥ መንፈሳዊ ደህንነታቸውን ሲገልጽ በአጠቃላይ የጻድቃን ግዛት ያለቅማዊነት ገላጭ ነው. የቀደመው ከ 9-10 በአሜሪካን መደበኛ ስሪት (ቁ. 9 ላይ ያለው ህዳግ 9 ን በመጠቀም. ከዚያ በኋላ ከ 11 እስከ 12. ከመላእክት አገልግሎት በላይ እንደተጠቀሰው ከላይ እንደተጠቀሰው. ሰይጣን በፈተናዎቹ ውስጥ ለእርሱ ፈተና (ጉልህ በሆነ መግዛቱ ውስጥ) ለእርሱ የተስፋ ቃል ነው. (ማቴዎስ 4: 5-6)

6. ሕዝቅኤል 9: 1-11: - ይህ በሕዝቅኤል እና በጥፋተኝነት ነዋሪዎ withys ላይ አረፋዎችን እና የእግዚአብሔር ቅጣትን በተመለከተ ከአስተሳያዎች ከተሰጡት ተከታታይ ራሶች አካል ነው (8 1-4). በምዕራፍ 9 ውስጥ "ስድስት ሰዎች" በማሰቃው መሣሪያው በእጁ በመፈፀም የተሰራው "ስድስት ሰዎች" (1.1-2) ሲመጣ አዩ. ነገር ግን ሕዝቅኤል ያየው መግለጫ ከዚያ በኋላ እነሱ መላእክቶች ናቸው. በመካከላቸው አንድ ሰው ከጎኑ ከሚለው "ኪሩቤር" ጋር አንድ ሰው ከጎደለው ምዕራፍ "ኪሩቤል" ጋር የተያዙ ሲሆን ሁለቱም እጆቹ ከመካከለኛው የእሳት ፍም ተሞልተው ነበር

ከተማዋን ለመበተን ኪሩቤል. (10: 2,6-7)

በምዕራፍ 11 ላይ እስከ 12: 4 ድረስ. ደግሞም, በ 12: 1 ውስጥ "ሚካኤል" ብሎ ይናገራል; የእስራኤልም ልጆች እግዚአብሔርን እና ታዛዥ የሆኑትን እግዚአብሔር በሰይጣንና በማዕድን ተካፋይነት የተካተተ ይመስላል. ራዕይ 12: 7-8.

ስለ መልአክ አገልጋዮች አዲስ ኪዳን ማጣቀሻዎች.

1. ሉቃስ 15-23: መልአኩም ገብርኤል ዘካርያስ ለተወለደበት ጊዜ ወደ ዘካርያስ ላ ላልጎ ነገረው መጥምቁ የሆኑት.

2. Luke, 1 26-38: መልአኩም ገብርኤል በተመሳሳይ ወደ "ናዝሬት" የተባለች የተባለች ከተማ "ላክ የብላቆር ልጅ ልጅ ሆይ, የኢየሱስን ልደት ትወለዳለች የምትነግረው ድንግል.

3. ማቴዎስ 1: 18-25: - የእግዚአብሔር መልአክ በሕልም ውስጥ ለዮሴፍ ታየ ማርያም ከልጅዋ ጋር እንደነበረች እና እሱ በመንፈስ ቅዱስ መሆኑን አረጋግጦት ነበር እሷን ወደ እሱ ለመውሰድ መፍራት የለበትም.

4. ሉቃስ - 2: 8-20: - የእግዚአብሔር መልአክ በድንገት መንጋቸውን በማወጅ በአቅራቢያቸው መንጋቸውን በበላይነት እንደሚጠብቁ በድንገት መንጋቸውን እንደሚጠብቁ በድንገት "ብዙ የሰማያዊ አስተናጋጆች" ተባብሮ በኢየሱስ መወለድ እና እንዴት እሱን ማግኘት እንደሚቻል ሊያስተምሯቸው.

5. ማቴዎስ 2 13-15: - የእግዚአብሔር መልአክ ለዮሴፍ እንዲወስደው በሕልም ለዮሴፍ ታየው ልጅ እና እናቱ ወደ ግብፅ የንጉ king ን ለማጥፋት የሄሮድስን መንገድ ለመጥራት ጥረት አደረጉ.

6. ማቴዎስ 2 19-23: - የጌታ መልአክ ሄሮድስ ሲከሰት ለዮሴፍ በሕልም ተገለጠ ልጅ ሞቶ ሕፃኑን እና እናቱን ከእስራኤል ምድር መልሰው እንዲወስዱ ሞቱ.

7. ማቴዎስ 4 11 ኢየሱስ, ከ 40 ቀናት በኋላ የዲያብሎስን ፈተናዎች በተሳካ ሁኔታ ተከትሎ 'እነሆ, መላእክት ቀርበው አስተላለፈው. ተመልከትም 1: 1 ን ተመልከት.

8. ማቴዎስ 13: 36-43: ስለ ተስተርስሩ ምሳሌ በተናገረው መግለጫ "መከሩ የዓለም መጨረሻ ነው" ብሏል የሰው ልጅ መላእክቱን ይልካል, እናም ከእንቅልፋቸው እና ከእውነታው ጋር ይመጣባቸዋል

ዓመፀኛ አድርግ "ወዘተ ወደ እቶነ እሳት ውስጥ ይጣሏቸዋል.

9. ማቴዎስ 13 47-50 በመላዲስ ምሳሌ ውስጥ "በዓለም መጨረሻ መላእክቶች መጥተው, ክፉዎችንም ከጻድቃን መካከል ይጣሉ ከዚያም ጣሉት ወደ እሳት እቶነ እሳት, "ወዘተ ..

10. Mathewe16: 27: - "የሰው ልጅ ከመላእክቱ ጋር በአባቱ ክብር ይመጣ ዘንድ አለ;
ከዛም ለእያንዳንዱ ለሁሉም ለእያንዳንዱ ለሥራው ያስረክበዋል. (ch25: 31-46)

11. ማቴዎ. 18:10: - "... እላችኋለሁ፣ በመንግሥተ ሰማያት ሁልጊዜ፣ በሰማያት ያለውን የአባቴን ፊት እነሆ." (ሐዋ. 12:15)

12. ማቴዎስ 24 30-31: - "... የሰው ልጅ በኃይልና በታላቅ ክብር በሰማይ ደመና ሲመጣ መላእክቱን በታላቅ መለኮት ይልካሉ; ከአራቱ ነፋሳትም እስከ ሌላው የመረጣቸውን ይሰብካሉ.

(በተጨማሪ ማርቆስ 13: 26-27ን፣ በተጨማሪ 1 ተሰሎንቄ 4 16 ተመልከት)

13. ማቴዎስ 25 31-32 "ነገር ግን የሰው ልጅ በክብሩ በሚመጣበት ጊዜ፣ ከእርሱም ጋር መላእክቱ ሁሉ በመጣ ጊዜ በክብሩ ዙፋን ላይ ተቀምጦ በፊቱ ሆኑ ይሰብካል

ብሔራት "- ለመፈረድ" (vs.33-46). (vs.33-46). (vs. ምዕራፍ 16 ቁጥር 36)

14. ማቴዎስ 28 1-10: - የእግዚአብሔር መልአክ "የእግዚአብሔር መልአክ ከሰማይ ወረደ እና መጥቷል ድንጋዩን አንከባለች፣ ወዘተ.

ሉቃስ 24 1-7 ,22-23; hef. ዮሐንስ 20 11-13)

15. ማርቆስ 8:38: - "በእኔና በቃላት ትውልድ ትውልድ፣ በቃላት ውስጥ፣ የሰው ልጅ በክብር ሲመጣ፣ በእሱ ላይ ያፍራል፣

አባት ከቅዱሳን መላእክት ጋር." (ሉቃስ 9 26 ን ይመልከቱ. 12 8-9; መዝ. ማቴዎስ 10: 32-33)

16. ሉቃስ 15 10: - "እላችኋለሁ፣ ከአንዱ ኃጢአተኛ በእግዚአብሔር መላእክት ፊት ደስታ ይሆናል ይህ የተነገረው.

17. ሉቃስ 16 22: - "ለማኝ ለማኝ [ለዛገ] ሞተ፣ ተከፈለውም;

በመላእክት ወደ አብርሃም እቅፍ. "

18. ሉቃስ - 22:43: - "በጌቴሴማኒ የአትክልት ስፍራም ኢየሱስ ተገለጠለት ከሰማይም ጠፋኝ. "- ማቴዎስ 4:11)

19. ሥራ 1: 10-11: - "ከክርስቶስ ልረሰ በኋላ ሲሄድ፣ ሲሄድ ግን ሁለት ሰዎች በነጮዎች በአጠገብ ቆመው ነበር

አልባሳት፣ "እንዲሁም እንደ ተመላሾቹ መመለስን አረጋገጠላቸው.

20. ሥራ 5: 19-20: - "የጌታ መልአክ" የእስር ቤቱን በሮች ከፈተሹ፣ ሐዋርያት ከሞት የተነሱት ክርስቶስ የወንጌልን ወንጌል ለመስበክ ታስሮ የነበረው.

21. እርምጃ 7:53 እስጢፋኖስም እስጢፋኖስ. (ገላትያ 3:19; ዕብ 2: 2)

22. ሥራ 8 26: - "የጌታ ሙሉአክ" ፊል Philiposes ን የተባለው ፊል Philip ስ ጴጥሮስን አዘውት; ከኢየሩሳሌም በስተድድ ወደ ጋዛ ወደ ጋዛ ወደ ጋዛ ወደ ጋዛ ይሂዱና

ወደ ክርስቶስ ቀይረው. (vs 27-39)

የመላእክት ሚኒስትሮች በሰው ልጅ ታሪክ አማካይነት ይለያያሉ፣ ግን አብዛኛውን ጊዜ በሕዝቦች በአስተማማኝ ሁኔታ እና በሕዝባዊነት እና በሕዝቦች ጥበቃ ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል - "ለ

叨禺》》βDαη卜. "(bn. 1 14) 氣》&ω駟 氣》黒 D》黒吊小P.

λn十}P予: - 叨氣h早吊}}》》λ7λ叨木予 Nd四D中P予 氣》禽 dhcn七}q吊 P巾mv小》λ7λ叨木予 }ηx禺卜.

Pλ7λ叨木早予茅小十φnr吊 叨 〔〕 氣9 λ小小虫駟. 氣巾黒叨卯 P叨予λ | 小

Pgs虫 u卜 叨9\$予 氣》黒 λ9Hc 氣》黒 λ9Hc 7 | 予 叨叨氣h予 P十ηX& 9茅小 (卜中n 1622)

叨叨駟Z駟四 氣岁 叨巾四弋小9c駟 n氣 | 巾Jc 氣》φnλ P駟四》叨m β叨nλ. (bn. 12: 22-24)

7ηcλλ

氣巾 叨η卜β n禺》 ud予 2h 十mφ点λ 氣9駟 P巾小 叨λh n\茅小 "巾小R小 7ηcλλ" 十η木 十mc杰λ.

叨叨\$叨}, 氣巾 λβ早予 P | 叨Z小》6氣β d四η66予 d | nR禺》 λλ 十7dm (禺》 λλ 8 1-19). 叨ud十岁 uz小, 叨HV 2h d8木巾 駟\咒 叨叨nm予 氣9 氣巾 }P小》6氣β 叨十叨dn十 d四n十四c βV 叨十叨ηηβ 2h d禺》 λλ 小P. (9: 20-23)

7ηcλλ 叨十叨ηηβ駟 叨λ&n n禺》 ud予 2h 十mφ点λ. 叨叨\$叨}, PAd岁小r木》 n λ叨予, "氣z

叨氣叨Hλη九c d予 氣》 s97c 7λ小 λ叨予, 氣z D黒 λ》 十 氣》 s97c9 氣 | HV》 叨λη駟 h9 氣》 s巾mv D黒 Hηc}n 十7dm. (卜中n 1 5-23). nnsn予 Dc 叨A\ 叨叨》 &n φ&n P十叨λ P十叨d吊小》 D黒 "D黒 7i \ n十四" 十η木 P十m6吊 i 〔〕 λP巾n》 P駟予黒小λ D》 sλ竺 予Dλ禺d吊; PηλY巾 λ竺駟 四》 β叨λ? (1: 26-38)

叨ηλλ

n禺》 λλ 叨A\ λ》 s 巾小n禺》 λλ 6氣β 叨A\ P氣巾 λn&λ2 叨 〔卜〕 氣》 &}η66d予 叨氣叨Hλη九c P十n n 〔〕 駟 〔駟四 λ》 s 巾小 叨 《cn 叨》 叨IV予 λd巾小H7P; | 7c叨》. nλd吊吊 叨ηηλ λ》 & P 〔 | 小叨ηλλ i Z禺; 叨m. "黒叨駟駟四 n叨XSV Nd予 氣》 &V λd小 氣 | HV 叨 《cn λd巾9 叨ηηλ λd巾, 叨ηηλ λd巾叨》 叨氣z\β P叨βH Pd駟 λd小. (禺》 λλ 10: 1-21) 十叨λn予.

Пл&nn禹》 驷, Пβu禹 P吶7咒小》 "P吶气h予 λd中" +η木 +mc杰λ (n\$十岁小 P吶气h予 黒ζ益) +η木 +mc杰λ 气9四 n&η木nJc 气》 黒十79咒9 "nd P吶n IVJ" +η木 +mc杰λ. П吶吼ζ咒四, П6bβ 12; 7-9, "П吶四β mc | 予" - 吶ηλλ9 吶气h吶 n黒ζ益小Jc十甲个. H》 黒小驷 n气》 吶&V D&V +φnd.

H》 黒小驷 nH} ПA\ λλ十7咒\ 萃小驷.

ታችኛው ደግሞ ዲያብሎስ የሚባለው የአለም ብልሹ ዓለም የሚያሳይ ነው። እሱ ነበር ወደ ምድር ተጣለ መላእክቱም ከእርሱ ጋር ተባረሩ።

ሰይጣን

የእንግሊዝኛ ቃል በብሉይ ኪዳን እና በአዲስ ኪዳን ውስጥ ባለው የግሪክ ቃል ሰይጣን የዕብራይስጥ ቃል ነው። መሠረታዊ ትርጉሙ "ባላጋራ" ነው። ይህ "ሰይጣን" ተብሎ የተተረጎመው የእግዚአብሔር እና በሰውም ዘንድ የተተረጎመው የሰው ልጅ እና የሰው ልጅ በሚባልበት ጊዜ ነው። (ማርቆስ 8:33)።

ባህሪ እና ማንነት

በራዕይ ምዕራፍ 12 ቁጥር 9 ውስጥ, በምልክት መልክ እንደ "ዘንዶ" በሚወክልበት. እሱ "ዲያብሎስ ተብሎ የሚጠራው አሮጌው እባብ" ተብሎ ተገልጿል። የመላው ዓለም ሰይጣን ሰይጣን. "ዲያብሎስ" የሚለው ቃል ማለት በተለምዶ የተሳሳቱ የሐሰት መግለጫዎችን ወይም ስም አጥፊ የሚያደርግ ነው። በኤደን የአትክልቱ ወኪልና በአካላዊ የአካባቢያቸው አረፍ እና ነጠብጣብ ተብሎ የተጠራው "አረፍ (አሪት ዘፍጥረት 3) የተባለ እባብ መግለጫ ነው። በዚህ መሠረት ኢየሱስ እሱን ለመግደል ለሚያስፈልጋቸው አይሁዶችና ከአባቶችህ ምኞት ነው። እርሱም በእርሱ ውስጥ ምንም ወሬ አይደለም። እርሱም በእርሱ ላይ ውሸት ስለሌለው የእሱ ነፍስ ገዳይ የለምና። (ዮሐንስ 8:44)። ሐዋርያው ጳውሎስ ስለ "እባብ በተንኮላሎ የተተካ ስለሆነ እባቡን" (2 ቆሮ. 11:3) 'የዲያብሎስ ተንኮባካቢዎች. "ሲል ተናግሯል. (ኤፌ. 6:11) 'የእሱ መሣሪያ' (2 ቆሮንቶስ 2:11)። እሱ "የብርሃን መልአክ" ሊመስል ይችላል (2ኛ ቆሮንቶስ 11:14)። ደግሞም, ተቃራኒ, "ጠላታችሁ, ዲያብሎስ የሚውጠውን ፈልጎ እየራመደ ነው።" (1 ጴጥሮስ 5:8) አመጣጥ እና ዕጣ ፈንታ

1. በ 2 ኛ ጴጥሮስ 24 እና በይሁዳ እንደተጠቀሰው ሰይጣን የተፈጠረው "የራሳቸውን መኖሪያነት" የተሠራ ይመስላል, እናም 'የራሳቸውን መኖሪያነት አልነበሩም "ተብሎ የተገለጸ ይመስላል.

እና ሌላ.

2. በራዕይ ምዕራፍ 12 ቁጥር 7-9 ውስጥ እንዲህ እናነባለን- "በሰማይ ጦርነትም ነበረ.

βv n》巾 | 予予C个驷}d小 | 小、β驷甲J 几n | 小 P叫d小 P叫\h岁中λ P叫\h φC白 | 小、h 《予、ληc驷「 | \$c驷

几λh几η

〇岔叽七 λ骂予 小nm 〇冥c驷 (〇 4 岁小 h\$dH叨》 叨7〇黒岔 \β atherbolzbolbolzolz 10:25 sζn. 12 24, 27;
四C吊n 3 22; P卜中n 11: 15,18,19), 氛9 〇m驷+φ〇β | 予 ληc 杰λ

ሁሉም የእንግሊዝኛ ትርጉሞች አይደሉም። እሱ በኢየሱስ በኢየሱስ እና በኢየሱስ የአይሁድ ጠላቶች እና በመንግሥቱ "በአጋንንት አለቃ" ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል። (ማቴዎስ 1: 24: 24-27)

ፈታኝ

ያ መግለጫ በማቴዎስ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 3 እና 1 ተሰሎንቄ 3 5 ውስጥ ይከሰታል - በጥሬው ፈታኝ እና አንድ ፈታኝ በቅደም ተከተል። ሰይጣን እንደ ፈታኝ ነገር ክፋትን ይከታተላል።

ክፍው

ማቴዎስ 13 19, 38-39ን ተመልከት። 1 ዮሐ 2 13-14; 3 12; 5 18. አታላይ

ራእይ 12: 9 ን ተመልከት; hef. 20: 3, 8 ክሱ

ራእይ 12 10 ን ተመልከት; hef. ኢዮብ 1:11; 2 4-5. ጠላት

ማቴዎስ 13 39 ን ተመልከት። ባላጋራ

1 ኛ ጴጥሮስ 5 8 ተመልከት። የግሪክ ቃል በመጀመሪያ በዋነኛነት በዋነኛነት የተዋሃደ ነው፣ ነገር ግን ለጠላቶች ሕግ ፍ / ቤት ወይም ባለማወቅ አጠቃላይ ቃል ሆኖ ያገለግል ነበር። በኋለኛው ምንባብ ውስጥ ሰይጣን እንደ ግስ ለክስ ክስ ትርጉም

ያለው ጠላት ነው። (ዘካርያስ 3: 1)

ሉሲፈር??? አናምስም።

የመጀመሪያዎቹ የኢሳይያስ ትርጉሞች "እንዴት ከሰማይ ወደቅህ! የማለዳ ልጅ ጠላት ያዳክሙትን ወደ መሬት እንዴት ተቆር and ል." ግን በማስታወሻ ውስጥ ይላል ይላል። "ወይም ቀኑ ከከብ." ነገር ግን በኢሳይያስ 14: 3-23

አውድ ውስጥ "የባቢሎን ንጉሥ" (V.4), በዚህ ጊዜ, በዚህ ጊዜ, በዚህ ጊዜ, በተለይም በመሬት መውደቅና መውደቅ መካከል የሚንከባከቡትን የንጉ king ሰማይ ንፅፅሮች ሳይሆን, በዚህ ጊዜ, በዚህ ጊዜ እጅግ አስደናቂ የሆነውን

የንጉሥ ትዕቅረኛ እና ምኞት ንድፍ ያሳያል።

ቀደም ሲል የተጠቀሰው አውድ ከኢሳይያስ 13: 1 ጀምሮ ከባቢሎን ህዝብ ሁለተኛ ክፍልን ይወክላል። በሕዝቅኤል 28: 1-19 "በጢሮስ አለቃ" ላይ የሚቀርበው ሌላም ተመሳሳይ ትንቢት በመቃወም ሞት በሚገልጽበት ጊዜ (ቁ .1-10) "በጢሮስ ንጉሥ" (VS.11-5) ተከትሎ የተረጋገጠ ነው።

ኢጋንንት

በኢጋንንት ላይ ማጥናት በሌሎች ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ያላቸውን ግንኙነት እና ተሳትፎም ያጠቃልላል

አረማዊ አምልኮ፣ ኮከብ ቆጠራን እና አባታችንን አምልኮ፣ መናፍስታዊ ድርጊቶች፣ መናፍስት እና ልምምዶች እንደመሆኑ መጠን Necromation፣ ሀብታም-መናገር፣ አስማት ረኢንካርኔሽን፣ የነፍስ ረኢንካርኔሽን እና ሁሉም ዓይነት

ተረት አጉል እምነቶች፣ ወዘተ. ከእነዚህ ውስጥ አንዳንዶቹ በአጋጣሚ ብቻ እና በአጭሩ እስካልተነግሰ ድረስ እንደገና አንጠቅማቸውም.

በርዕሰ በር ላይ የማይካፈሉ ትምህርቶችን እያስደስትም፣ መጽሐፍ ቅዱስ መፅናናትን አያቀርምም ወይም ሊጠየቁ ለሚችሉ ወይም ሊጠየቁ ለሚችሉ ሁሉም ጥያቄዎች ትክክለኛ መልሶች ናቸው. ግን ይሆናል

በቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ በሚገኝበት እና ስለእነሱ ግሩም አስተዋጽኦ በሚሆንበት ጊዜ የተለያዩ ቁሳቁሶችን ለመሸፈን ያለን ዓላማ.

በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ "መንፈስ" የሚለው ቃል ግን ነፍስ ላልሆኑ ሰዎች እንዲሁም እንደ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ፣ ስለ ክርስቶስ መላእክቶች እና ኢጋንንት ጥቅም ላይ አይውሉም. አንድ አስደሳች እውነታ በመንፈሳዊው ዓለም ማመን (ጥሩም ሆነ መጥፎዎች) በመጽሐፍ ቅዱስ አገሮች ውስጥ ብቻ ሳይሆን በሴማዊ ግብፃዊ፣ በግሪክ እና

በሮማውያን ባህሎች ውስጥም ይታወቃሉ.

የእንግሊዝኛ ቃል "ጋኔን" የተዘበራረቀ የግሪክ ስም ዳ ሞንደር ነው እና በአዲስ ኪዳን ውስጥ እና በኤል.ኤስ.ሲ.ኤን. (የብሉይ ኪዳናዊ ትርጉም (250 ዓ.ዓ.) ውስጥ ይገኛል.

የሴፕቱጀንት (LXX) የአምልኮ መሥዋዕት የተከለከሉ ሳይሆን የጡነ-አፅን anse ፍራፍሬዎች አባቶች ይናገራሉ፣ ለምሳሌ፣ በኣል እና ሌሎች አረማዊ አማታዎች.

የአዲስ ኪዳን ተስፋዎች ከመሆናቸው በፊት በሄልታኒ ወይም ግሪኪያን ዓለም ውስጥ አንድ ታዋቂ እምነት ነው. (ኤም. ካምቤል፣ ታዋቂ ንግግሮች እና አድራሻዎች፣ ገጽ 3780, 381, በተለይም በትላልቅ አውሬዎች ውስጥ ኢጋንንቶች

በሁሉም ልዩነቶች ውስጥ የሚገኙት (እና አረማዊ ዓለም) በጣም የተለመደ አስተሳሰብ ነበር. ክስተቶች እንደ ጋኔን ሥራ እስኪያዩ ድረስ ብዙውን ጊዜ ሚስጥራዊ ነበሩ. አንዳንድ ኢጋንንት የመሠዋዕት መሥዋዕቶችን በመፈለግ፣ ሌሎች ደግሞ ዓመፀኛ ሆነዋል እንዲሁም በአብዛኛዎቹ ከባድ መንገዶች ላይ መጠባበቅ ነበረባቸው. የኢጋንንት ርስት፣

ህመሞችን ይዘታ፣ ታዋቂው እምነት አንድ አካል ሆነዋል. እናም በአምሳስ ጋር ለማባረር ወይም ለማውጣት የመሞከር ልምምድ ነበረው.

አስጸያፊ ልምዶች

በትላልቅ እይታዎች ላይ አረማዊው ዓለም ከአዋቂዎች ግሪክ እምነቶች ጋር ተመሳሳይ ነው። ይህ ፅንሰ-ሀሳብ ከፍ ወዳለው አማልክት እና ሰው መካከል ጨምሮ ዋና ዋናዎችን ያቀፈ ነው።

የመላእክት መናፍስት በብሉይ ኪዳን በይሖታ እና በሰው መካከል የሚያደርጉት ብዙ የሙታን መናፍስት ነገር ግን የብሉይ ኪዳን ጽሑፎች በኋላ የአርራውያንን እምነት እና ልምምዶች በኋላ አዲስ ኪዳን እንዳደረገው እና እንደሚያደርግ የአረማውያንን እምነት እና ልምዶች ይደግፋሉ።

ከአጋንንት ጋር በተያያዘ አሮጌ ሆኑ አዲሶቹ ኪዳኖች አረፋዎችን እና እምነቶችን ያወግዛሉ።

- (1) ወንድ ልጃቸውን ወይም ሴት ልጃቸውን በእሳት የማለፍ ልምምድ
- (2) ሚርት የሚጠቀም አንድ ሰው
- (3) አንደኛው ሥራ (ኦሬ ኦ)
- (4) ማበረታቻ
- (5) አስማተኛ
- (6) አንድ ቻርሚር
- (7) የታወቀ መንፈስ
- (8) ጠንቋይ
- (9) የኔ ክሪስታል
- (10) አዝናኝ
- (11) አስማት
- (12) ጥንቆላ (ጠንቋይ፣ እንዲሁም ጠንቋይ)
- (13) ኮከብ ቆጠራ
- (14) ወርሃዊ ፕሮግራም መለጠፊያዎች
- (15) ብክሽን
- (16) አጉል እምነት
- (17) ጣ id ት (እና የተዘበራረቀ ውሎች)
- (18) ድሀ ማስወገጃ (ምክንያት በኋላ የሚብራራበት ምክንያት)

የአንዳንድ ልምምዶች ትርጉም

1. እሳቱ እንደ አምልኮቴ ልጅ ወይም ሴት ልጅ

ይህ በሕፃን መስዋዕትነት የነፃነት ዓይነት ነበር፣ በከነዳ እና በአኮባቢው እና አስጸያፊ ልምምድ ነው።

አስተያየት: - በአሁኑ ጊዜ ፅንሰ ማስወረድ የተሠራው ተግባር በጣ ባለ ት አምልኮ ውስጥ የልጆች መስዋዕት ልምምድ ጋር እኩል ነው?

በጥሬው ጠ ido ት አምላኪነት ጠ idols ታት ወይም ምስሎች አምልኮ ነው; በምሳሌያዊ ሁኔታ ለጭነት ጠ ido ት አምላኪነት "የሚመስል" ተብሎ ለማንኛውም ቢሆን ወይም ከልክ በላይ ለሆነ ነገር. ቆላስይስ 3: 5). የእንግሊዝኛ ቃል "ጠ ol ት" የሆነ ነገር ምስሎ ወይም ምናባዊ የሆነ የአንድን ነገር መልክ ወይም ምስልን ማስታገሻ ነው. በሌላ አገላለጽ ለእውነታው እስከ እውነታው ድረስ ህጋዊነትን ይወክላል. ነገር ግን በአረባውያን አእምሮ ውስጥ ጠ idols ት በመስጠት መሥዋዕት በማቅረብ

n | 小 P 叨 n 《& λ λ φ 駟 叨 益 d 四 刁 兕 予 | 小 (H φ λ λ 21: 21 十 叨 λ n r 巾), n 氣 小 | 十 岁 叨》 & n λ | η 兕 | 予
n 十 | η λ 叨 d η n 予 J c β | 9 0 6 λ. 0 λ & n η 鬲》 駟 (P 木 甲 c 予 IV 6 16 16), λ》 s 巾 小 P 叨 甲 兕 叨》 & n " 十 η 木
P 十 D n d 小" P c φ 予 予》 小 z 弋 P 氣 0 η 叨》 & n n 駟 (y c p e r c 予》 小 z 叨 h 岁)

5. የሚያረጋጋ

ከሰው በላይ የሆነ ማስተዋል አለን የሚል እና ምስጢራዊ መልዕክታቸውን ሲያስተካክሉ በክፉ መንፈሳቸው የተያዙትን ምስጢራዊ መንፈስ, ስእለተኝነት, ስእል, ስላይድ, መከፋፈልን, መገልገያዎችን መግለፅ ይችላል. (ወይን, መጋበዣ መዝገብ-ቃላት). እሱ በአሮጌም ሆነ በአዲስ ኪዳን ውስጥ ጥቅም ላይ አይውልም.

6. ሱብር

በሁኔታዎች ወይም በአማኞች የተነገረው, በአእዋፍ በረራዎች ላይ የተመሠረተ, በሰማይ ላይ, እንደ ሜሪ ወይም ግርዶሽ በመመገብ, እና በማንኛውም ነገር ላይ የተመሠረተ - እንደ ጥቁር ድመቶች, ቅ night ት ቀናት ወይም ቁጥሮች እና መስተዋቶች መሰበር.

7. የታወቀ መንፈስ ማማከር

ይህ አንድ ሰው ከየት ያለ መንፈስ ጋር ለማማከር ነው, ወይም ለማማከር ነው. በሐዋሪ 16 16-18 እንደ ገዥው ነዋሪነት እንደነበረው የመረጃ, ምክር, ወይም ድጋፍ እንዲሰጥዎ ተደርጓል.

8. ጠንቋይ

ጠንቋይ, ጊዲዮኒ, አንድ ወይም ስነ-ልቦና የተተረጎመ የዕብራይስጥ ቃል ትርጉም ነው. ኢሳይያስ ምዕራፍ 8 ላይ ኢሳይያስ በምእራፍ 8:19 ስለ እነሱ የ Cheip እና ማሸጋፍ "መናገሩን የሚያመለክቱ ናቸው - ምናልባትም የሙታን ድምፅ እንዲመስሉ ድምፃቸውን እንዲመስሉ ድምፃቸውን የሚያመለክቱ ናቸው (ዝ.ክ. 29: 4). ጠንቋይ የታወቀ መንፈስ እያየች ያለ ወንድ የሆነ ወንድ እንደሆነ ይቆጠራል.

አስተያየት: ጠንቋይ እና ጠንቋይ ተመሳሳይ የስርዓት ቃል አይደሉም. "ጠንቋይ" የሚለው አገላለጽ 'የታወቀ የመረዳት መንፈስ' ላላት አንዲት ሴት ማጣቀሻ አለው. (1 ሳሙኤል 28: 7-9)

9. Necromation

የሙታን መንፈስን የመጥራት ልምምድ ወይም ማስፈራራት እና እነሱን መጠየቅ. የዳራሽ ቃል, ሙታንን መጠየቅ ማለት ነው. ሳኦል በጀግኑ ሴት እንደ መካከለኛ (1 ሳሙኤል 28: 8-19) ያደረገችው ይህንኑ አስመስሎ ነበር, ቢያንስ አንድ ጊዜ የተለመደው ልምምድም ተስፋፍቶልታል. ከ ዘዳግም 18:11, "የታወቁ መናፍስት" እና "ጠንቋዮች" እንደሚፈልጉ ወይም ከሙታን መናፍስት ጋር መፈለጋቸውን እንደሚፈልጉ በማስመሰል ምክንያታዊ የሆነ መግለጫ ይመስላል. አዲሱ ዓለም አቀፍ ስሪት "ጠሪዎች" እና "መናፍስት" በቋሚነት ይጠቀማል.

10. ወርሃዊ ግምት

በአዲሱ ጨረቃ ዳርቻዎች መካፋፈል. (ኢሳያስ 47:13)

11. ከከብ ቆጠራ

PH》} 卜 P 巾四β λη\予 λη\予》 〇叨D巾》 氛9 〇十叨〇6弋 | 予 P+9& P 叨 | 咒 φc白 }d小 P λη\弋 叨叨d风甲吊
〇巾小 λ忿吊 β}叨λm小λ - 〇十9mλ 氛9 〇十9 | H 〇笨小 H 叨黑吊 小nm P+tn9D 卜予》 | 7c吊 ληxs

〇叨D巾》 β.

12. λn四予

βv P 叨黑叨 叨n6甲吊 几》 n 几》 n 叨dn小弋 | 予 λη\弋 〇 | 叨》 7s 〇叨mφ 〇 | 小
四d予 | 小- m < (Aβ予 λn四予) Dβ 〇 P 小叨叨 (m 虫c λn四予 (m 虫c λn四予) -

叨木\$ φ&n 小nm P 四βη& 卜 〇IV | -叨dn予 小nm } 卜 小木吊. "P | 心 λn四予" 9\四 η 卜小》 2h n "m 虫c λn四予"
d 叨m 〇φ Dβ 〇 d 叨m 〇φ | 小.

13. λs9虫

βv P 四叨古ζn (λn四十岁) 叨λh 〇叨叨nζ予 Dβ 〇 〇十 | 〇〇 中\予 Dβ 〇 φ 叨c P+卯nζ小 λn四小弋 小n予 Dβ 〇 Pd 黑λ
λ 巾mm P 叨叨7几 〇c9予 | 小, 叨》 氛c 〇四益》 λη予予四

14. 黑n P 叨λ

四6n | 予 氛》 黑 λn 虫 } 予c 个 〇 〇 λd 小 氛 〇 P 氛 〇 〇 叨 甲 吊 } i } η 予 予 β 吊 λ.

15. m》 吊\

λ》 s 巾小 〇甲 | 岁 | 予 (n 早吊) Dβ 〇 m》 虫吊 (n 早吊), P m 虫c λn四予, λn四予, λn四予, 巾βms》 氛9 儿木吊
λn四小弋 氛9 儿木吊 +&mc (〇四nm6弋 氛9 +&mc λ弋 +&mc) m 〇 〇 弋 | 予 氛》 &q c λsc λ. 叨》 βv

〇λm 中\β 予 hhd 岁 λβ 黑 〇 〇 m》 吊\ 氛9 λn 四十 昂 吊 〇 十 叨 〇 c P 叨》 〇 〇 c 虫 9 笨 小.

16. λn四予

益》 m\ 中 λ 叨c 予 氛9 λn四予, 叨》 ληH岁小》 2h 儿木吊》 d 叨个 禺 予 〇 小 巾 〇 〇 ληH岁小》 2h d6n D 禺s 氛9 λ小β
9 四甲吊, n 十 〇 d 小 氛c 禺 小, 〇 十 d β 〇 d 叨 n 《&λ P+ } 卜 勺 β 木吊》 叨 m φ 〇, 〇 十 d β 〇 d 叨 d } P 予, 叨》 黑 〇 〇 卯 dm 虫c
λn四予, m》 吊\.

17. su

λn 叨 η β Dβ 〇 咒 cm9 小》 D \$ 6 〇 Dβ 〇 | m η m η P 叨 } 叨 dh r 巾 i 叨》 邸 笏 予 Dβ 〇 | m η m η P 叨 } 叨 dh r 巾
i 叨》 〇 λn 十 四 小 Dβ 〇 〇 λn 几 小 小 nm H》 〇 几 甲 吊 } Dβ 〇 甲 | 岁 小》 〇 叨 D H D H 小 nm m φ 〇 β 小 d λ.

λn 四 小 弋 IV | -m 〇 〇 予》 P 叨 & λ 叨 d 木 巾 予 λn 十 四 甲 吊 叨 木 《笨 小》 "λn 四 小 弋 IV | -m 〇 〇 予" 》 P 叨 & λ 叨 η 卜 甲 吊
叨 木 E 予 笨 小》 λ》 s β i } | &9 m 卯 古 甲 n 〇 λ 〇 〇 N》 小 nm } 中 md 笨 小》 η 卜 甲 吊 } D m λ. ληH岁甲节 λn 四 小 弋
IV | -m 〇 〇 予 十 木 P 叨 λ m 6 小 ληH岁 小 λ 〇 〇 〇 s β v i 叨》 β 吊 λ.

18. 小 〇 弋 | 予

βv λβ四四s | 小 (気小 | 十岁小 叨9\$n予 叨 [9芥小 気9 叨D巾卜 λn四予 Dβ四 λn四小弋 IV | -m7岁甲吊
λ&9θ四\β}卜 気cmη》 叨9\$n予》 P叨小ds | 小.

ደግሞም ሥጋዊም ሆነ የአእምሮ በሽታ ብዙውን ጊዜ አጋንንትን ያካተተ ወይም ቢወከል፣ በስሜ አጋንንትን ያወጣሉ; "በስሜም ላይ እጆች ላይ እጆች ላይ ይጣላሉ፣ ያድኑማል." (ማርቆስ 16: 17-18) "አሥራ ሁለት፣ አሥራ ሁለት፣ ... ደሞዎችን የመፈወስ ኃይል አላቸው፣ እንዲሁም አጋንንትን ለማምጣት ኃይል አላቸው" (ማርቆስ 3 14-15). ይህ ከመሚሪያ ቋንቋ ጋር ይስማማል. የሚከተለው ከበሽታ በላይ እንደሆነ የሚያሳይ ነው.

1. ያዕቆብ 2 14:

እግዚአብሔር አንድ እንደ ሆነ ታምናለህ. መልካም ታደርጋለህ; አጋንንት ደግሞ ያምናሉ ይንቀጠቀጡማል. ነገር ግን በአንዳንድ አጋጣሚዎች በተያዙት ሰዎች ፍራቻቸውን ተነጋግረዋል. የሚከተሉትን ልብ ይበሉ.

2. ማቴዎስ 8 28-32

ማንም ሰው ወደ ጌርጌሴሎች አገር ሲመጣ ከአጋንንት በቀር በአጋንንት አጠገብ? ወደ ውጭ ብትወረደንም ወደ እራያ መንጋዎች እንድንልክ አድርጉ; ወጥቱም ወደ አሳማው መንጋ ገቡ. (ማርቆስ 5 1-17; ሉቃስ 8: 26-33) በሽታዎች አይናገሩም፣ የማሰብ ችሎታ የላቸውም፣ ምኞቶች እና ፈቃፊዎች አይሰጡም.

3. ሥራ 16 16-21

የመካከለኛው መንገድ የሚያገኙትን ወደ ፊት ያመጣለን. ከእርስዎ ለመውጣት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እከፍላችኋለሁ. ነገር ግን ከሽታው ውጭ የሆነ ነገር አለ. ነገር ግን 7 rulers ች ሆኑ፣ ወዘተ.

4. ሐዋ. 19 11-20

ሉቃስ የሚከተለውን በኋላ በኤፌሶን የተከሰተውን ሁኔታ ዘግቧል፡ - "እግዚአብሔርም በዳውሎስ እጅ ሰፈሩ; ደጃም ከአይሁድ ሰዎች ተነስቷል; ነገር ግን በመዘር ከሚያልፉት አይሁዶች የተነሳ ድግግሞሽ ሰዎች ስሙ በስሙ ላይ እንዲሰሙ አደረጉባቸው.

ጳውሎስ ሆይ፡ ጳውሎስ ብሎ ሰዶአችሁ ስለ ኢየሱስ አሳያችኋለሁ አላችው። አንድ አይሁዳዊ ይህን አንድ አይሁዳዊ ትብብርታ ሰባቱ የእስራኤል ልጆች። እርኩሱም መንፈስ መልሶ። ኢየሱስ አውቃለሁ ጳውሎስም አውቀዋለሁ; እናንተ ግን ማን ናችሁ? ክፉው መንፈስም በላያቸው ላይ እየዘለለ የነበሩትም ሰዎች ይህን በተከታዮቻቸው ላይ + and ጦና በእነርሱ ላይ አሸነፉ ከእዚያም ቤት ዕራቆተው ከዚያ ቤት ሸሹ። የግሪክ ሰዎችም ሆኑ ሰዎች ሁሉ በኤፌሶን የተቀመጡ፡ የአይሁድና የግሪክ ሰዎችም ሁሉ የታወቀ ሆነ። ሁላቸውም ሁሉ የጌታ ስም ተከበረ። አምነውም ከነበሩት ብዙዎች ያመኑትንና ቃሎቻቸውን ያስተምራሉና እያወሩ ነው። አስማታዊ ሥነጥያቸውን ከሚፈጽሙ ጥቂት ሰዎች መካከል ጥቂቶች አይደሉም፣ ሁሉም መጽሐፎቻቸውን አንድ ላይ አቃጠሏቸው፣ እነርሱም ዋጋቸውን ስለ ተቆረጡአቸው አምሳ ሺህ ብር አገኙ። የጌታ ቃል በኃይል ያደገው አሸነፈ። "

አስተያየት፡ - "እርኩሳን መናፍስት" ከ "በሽታዎች" የተለዩ "እርኩሳን መናፍስት" አይደሉም ነገር ግን ምን እርኩሳን መናፍስት ናቸው? አጋንንታዊው ከሆኑት የካኑሻ ልጆች መካከል እስከ ሰባት ድረስ በበሽታ ሊወሰድ አይችልም።

ስለሆነም አጋንንት ስለ እግዚአብሔር የተወሰነ እውቀት ነበራቸው (ያዕቆብ 2 14) የኢየሱስን የተወሰነ እውቀት (ማርቆስ 1 21-28, 3: 11-12; ማቴዎስ 8 28-32; ሥራ 19 11-20 እና የሐዋርያቱ ሥራ (ሥራ 16 16-21; 19 11-10) - እና በ

ስለ ኢየሱስ እና ስለ ሐዋርያቱ በተሸከሙ ሰዎች በኩል ገለጹት - ይህ

እንደ ሌሎች ምንባቦች እንደ ሌሎች ምንባቦች እንደሚመለከቱ የሚያስችል ነገር ነው።

(a) "መናፍስት መናፍስት እና የአጋንንትን ትምህርቶች። (1 ጢሞቴዎስ 4: 1-5)

(b) የእግዚአብሔር መናፍስት ከአምላክ አይደሉም፣ "የእግዚአብሔር መንፈስ" እና "ከስህተት" እና "የእውነት መንፈስ" ነበሩ - "ሐሰተኛ ነቢያት" እና የተናገሩ እውነተኛ ነቢያት ገለፃ። (1 ዮሐ. 3:24 - 24 - 5: 6)

(c) "የእግዚአብሔር ስብሰባዎች" የመንፈስን የመንፈስ መንፈስ "የመረዳት" የመለክት "የመረዳት" የመረዳት ፍላጎት ያላቸው አስመጻዎች እንዲቆጣጠሩ ተጠንቀቁ (1 ኛ ቆሮንቶስ 12 10, 14 29); እና, ዛሬ ማንኛውም አስመሳይ መነሳሻ ስለ እግዚአብሔር ሐሰት ነው። (1 ቆሮንቶስ 13: 8-13ን ተመልከት; ኤፌ. 4: 7-16)

አስማተኞች እና አስማተኞች በሰይጣን ሥልጣን ወይም በጅራት የተከናወኑትን ነገር በማታለል (2 ኛ ጢሞቴዎስ 3: 8-20; ኢዜአስ 7: 8-13, 20-25; 8: 1, 16-19). እነዚያም ከናቡከደነ Nebuchadnezzar ር (ዳንኤል 2 እና 4) እና ብልጣሰር (ዳንኤል 5).

የኢጋንንት አመጣጥ እና ጊዜያዊ መኖሪያ

የኢጋንንቶች አመጣጥ ከቅዱሳን መጻሕፍት ሁሉ ከቅዱሳን መጻሕፍት ሁሉ ከቅዱሳን መጻሕፍት ሁሉ አይታወቅም.
መኖሪያቸው እንደ "ጥልቁ" (ወይም "ጥልቅ" ተብሎ የሚጠራ ይመስላል. በሉቃስ 8 31, በሉቃስ 8 31 ውስጥ

ኢየሱስን "ወደ ጥልቁ ውጤ" ብለው በጠየቁት ኢጋንንት ውስጥ. እና, በሮሜ ምዕራፍ 10 ከቁጥር 6 እስከ 7, "ወደ ጥልቁ ማን ይወርዳል? እዚህ ቃሉ እንደ ሔድስ ተመሳሳይነት ነው

9s中》9 h玄甲吊 0卯予 气9 0予》ηλ 叨ηηλ P+ | 巾予 叨9\$予. n木甲Q予 IV6 2 27-31, 0卯予 2h 小nm PhCn早n》 | \$n 0 "九s" 小nm 气》 黑 | 0ζ 气》 四6d》 (n0小) nd+ | η 气H小 λλφ四 0Uη小卯吊 气9 0λ9HC 小nm λP巾 气》 禺叨dn+小 勺λ "Uη小四" n卯+ 0A\ | 0C.叨》 0气巾 气9 09s中 卜 叨ηηλ "小\φ 叨λ\$" | 0C(卜中n 16 19-31). 0九sn 小nm P+W6小 0小 0黑λ P+W (0予 气9 "i λλ" +η木 P+十ζη小 | 小

叨ηη小 "mλ虫" Dβ四 "mλ虫" Dβ四 "P小吊岁小 个s\ s" P叨λ | 小. 06bβ 小nm P0dm +φmζ

1) 6bβ 9 1-11, 0mλ虫 i &小0予 P叨吊λ0予 0小 心中 P气叨Hλη九C 四0+四 P四ηs (0予) λPC 气9 Pλ四n予 DC

λ》 0m 叨ηη | 0C

叨》 0c吊;

2) 6bβ 11 1-3, λ》 s λ小6 n虫mm (四c 气》 黑叨DCs0予 nλ四h 卜d予 四nhc吊 JC 十甲个 气9 β7sd吊小.

3) 6气β 20: 1-10, 巾βm》 小nm λ》 s 兕v 9叨予 气ηη}0中 sζn P+Dnd小 0Hv 叨Wζ予, 兕v 9叨小予 气ηnm9φ虫 sζn Pλ四h》 Pφ&η》 卜卜》 d四m 《予 09d四β 巾 《}d P四β | 叨n.

0叨ηηλ小 叨d} "0λQ6" 气9 0cCλ9予 "叨ηηλ}d小 λR | 予 0叨λλ +7dm - Ph玄甲吊 P叨ηηλ小 气9 P四β虫ζm n中β. βv n木四n JC P叨ηη四四 | 小

0叨ηηλ小 气9 λm中β P\$Cs X黑予 Dφ予 βC虫. (6气β 20: 11-15)

λn+予P予: - "λQ6" }d吊小 "λ》 0m吊" d叨dn小 七9\四 2h甲吊 气》 &Dm +黑C7小 | 0C. 0+叨ηηβ四 "λ》 予" P叨dn小 七 勺βλ P0β | 予 气》 &} 80C虫 气》 黑 %小吊 气9 0木甲Q巾 气9 0木吊 P+D巾 卜予.

气岁 叨》 n叨四予 小nm d叨叨0予 0木吊 叨四予 小nm P叨70 0木吊 个禺吊 λ卜》

nλζ四小》 JC 气9 "λPC" 》 气》 黑 P气》 φn中nhλλ P叨ηη&d小》 PYβ四q小 七 λη0几吊》 +巾00ζ.

0ληN》 2 2 小nm 巾βm》 "0λ" s Dφ予 气》 黑" 0+6φφ巾 "0η木+mc杰λ

氣》 黒H卜駟 PHv 9d駟 H叨》 氣》 黒 叨》 &n λ》 s P叨》 &n λPC 勺βλ λd中 叨Wζ予 0四β小H卜予 λ忿吊 氣》 禺卜予.

0λ鬮 6 10 氣mn 12 - "0叨吼ζ咒 0勺β卜十nλr吊 | 7C叨》 0甲 | ; | 予 P叨0H小》 | 7C叨》 0IVJ甲吊7
rulers吊, 叨》 &η弋9IV | 駟叨06吊》 nIVJC ηβ 「》 ,

ndHV, 0C0η弋驷「 | 0λ&n n禺》小nm φ&η》\木E吊 气6η弋小λβ0m驷

n0驷予 小nm 0四n70予 气9 气岁 0m驷 气η十岁 d0 「》P驷》 0hcn弋小 0小甲吊 P0小 IV\$6甲吊.

C. λ卜》Pλ》》予 βH小

nφ&η予 09λ\$予Jc 0+d0黑小中卜 气9 0+00c 0V弋 气mλ P 「 | PC四 η早i h 几+hcn七》》λ卜》Pλ》》予 cn予
气》禺d 驷9卜. Phcn予9予驷Vc予, 1949, U

"አጋንንት, አጋንንቶች, አጋንንት, ወይም እርኩሳን መናፍስት እትም" መጥፎ መላእክት "ናቸው እና

(U) አጋንንቶች አንዳንድ ጊዜ በኃይል እንዲሠራ ለማድረግ ወደ ሰው አካል እንዲገቡ ይፈቀድላቸዋል

የእሱ ብልትቶች - ዲያቢሎስ ያለው ንብረት ተብሎ የሚጠራው ሁኔታ; ወይም አንድን ሰው ያለ ሰው ለማሳደድ ተፈቅዶላቸዋል - ዲያቢሎስ ስሜታዊነት ተብሎ የሚታወቅ.

(b) ዲያቢሎስ ርስት እና ግትርነት እግዚአብሔር ክብሩን እንዲያሳይ ይፈቀድላቸዋል

ኃጢአትን ልድድ፣ ኃጢአተኞች ንስሐን ወደ ንስሐ እንዲገቡ ወይም ለበጎነት ልምምድ ለማቅረብ.

(c) ዲያቢሎስ ክፋትን የሚናገር ወይም መጥፎ ነገሮችን ለማከናወን የተያዘውን ሰው ሥጋ የሚጠቀም ከሆነ ግለሰቡ ነው በኃጢአት ጥፋተኛ አይደለችም, እሱ በነጻ አይስማማም.

(d) ዝግነት እርኩሳን መናፍስትን ከሰዎች, በታዎች ወይም ነገሮች የመኪና ተግባር ነው

በእነሱ የተያዙ ወይም የታሸጉ. ቤተክርስቲያን ከክርስቶስ ጋር የተቀበለችው ከክርስቶስ ጋር የተቀበለች.

(e) ብርድ ባለሙያው አንድ ሰው በኤ hop ስ ቆ hop ስ ጋር የሚስማማ አጋንንትን ለመጠቀም ኃይል ያለው ነው. ትዕዛዙ

ከጉድጓዱ የምእራብ ቤተክርስቲያን አራት አነስተኛ የማዘሪያ ትዕዛዞችን ነው. በኤ his ስ ቆ ጳሱ ፈቃድ ብቻ አንድ ቄስ እርኩሳን መናፍስትን የማውለድ ኃይሉን እንዲጠቀም ፈቀደ. "

ጥቅስ ጥቅስ ተጠቅሷል, ማቴዎስ 10: 1; ዮሐ. ኤፌ 6 "11. 1 ኛ ጴጥሮስ 5 8-9. (ሮች 44, 45; ገጽ 34-36)

አንዳንድ የፕሮቴስታንት ምንጮች በአጋንንት እውነት እንደ እውነታው ያምናሉ. ሃይስ, ውስጥ

መንፈሳዊነት ከክርስትና ጋር እንዲህ ብሏል: - 'ሰይጣን የወንዶችና የሴቶች ሥጋዎች ሁሉ ልክ እንደዚያው ያህል ነው.

ጥቅሶች

ቅዱሳን ጽሑፎች አሁን በሚታዩበት ጉዳይ ላይ ትክክለኛ አይደሉም, ነገር ግን እኛ ፍንጭ ሊፈጥር የሚችል ማንኛውንም ነገር መመርመር እንችላለን.

(a) ብሉይ ኪዳን እንደ እንግዳ ነገር አይኖርም, እናም ምንም አይደርግም

የመጀመሪያዎቹ አስርት ዓመታት እስኪያገኙ ድረስ የተጻፉ የዮሐንስ ወንጌል

የክርስትና ምዕተ-ዓመት - በአንዳንዶቹ ውስጥ ያሰብከው የአጋንንት መያዙ የጀመረው

በብሉይ ኪዳን ቀኖኖች አቅራቢያ ከተለቀቀ በኋላ ይፈቀድላታል እናም በወቅቱ ከፍተኛውን ከፍ ማድረግ ይችላል

በመለኮታዊ አማካይነት እንዲረጋገጥ ለማድረግ የክርስቶስና ሐዋርያቱ

በሰይጣን ኃይል ላይ ኃይል, ከዚያ በኋላ ሙሉ በሙሉ ያልተሸነፈ ቢሆንም በእጅጉ ቀንሷል.

ይህ የአጋንንት ይዘታ ክርስቶስ አሁንም በሕይወት እያለ እንኳን እውነት ሊሆን ይችላል. እሱ "ጠንካራውን"

(ሰይጣንን) እና "ቤቱን ያበላሸው" (አጋንንትን በመወጣት) (ማቴዎስ 12: 28-29). እንዲህ ብሏል: - "ሰባተ

አጋንንቶች ከሰማይ እንደ መብረቅ እንደሚገዙብኝ በኋላ ወደፊት የሚሄድበትን በታ በኋላ ይጎብኛል. (ሉቃስ 10: 17-20)

(b) አጋንንትን የማስወጣት ኃይል እንደ አንዱ እንዳልጠቀስ መሆኑ በጣም አስፈላጊ ይመስላል

ምንም እንኳን ምንም እንኳን ምንም እንኳን በምንም ዓይነት መልእክቶች ወይም ለክርስቲያን ግለሰቦች ተአምራዊ ስጦታዎች

በሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ ውስጥ እንደተጠቀሰው በሐዋርያት (እና ፊል Philip ስ) በማርቆስ 16: 17-29 እንደተዘገበ በሐዋርያት (ፊል Philip ስ) ተጠቀሙበት.

(c) ምንም እንኳን ግን በአጋንንት ርስት የተያዙ የተለያዩ ሁኔታዎች ምን ዓይነት ሁኔታዎችን አይገልጹም

በማቴዎስ 12 43-45 ውስጥ የክርስቶስ ምሳሌያዊ መልእክት በማቴዎስ 12: 43-45 "ባዶ ቤት" የሚያመለክተው ይመስላል

እንደገና ሊመረመር ይችላል, እናም ያለማቋረጥ ወይም በተንኮል ባህሪም ቢሆን ትክክለኛውን ሃይማኖታዊ እና ገጸ-ባህሪ ማጣት አንድ ምክንያት ሊሆን ይችላል.

ማጠቃለያ

ከተማርነው ነገር ሁሉ እኛ ለራሳችን የሚገኘው በኤፌሶን 6: 10-15 ውስጥ, እኛ ከቁጥር 2: 8-15 ውስጥ, እኛ በቁጥጥር ስር የዋሉት ለእኛም ሆነ በአጋንንት ሁሉ ያለንን የበላይነት በማረጋገጥ ለእሱ የበላይነት እንዳለውና በአጋንንት ሁሉ ተረጋግቶ ነበር. ያ ያ መጥፎ የአጉል እምነትን ሁሉ መፍራት እና የክፉው የመንፈስ ዓለም መፍራት አለበት.

አጋንንቶች እነሱን እንዳባረራቸውና ሰይጣን ፈቃዱን ለመፈጸም ከክርስቶስ ጋር ጥቅም ላይ የዋሉ የክርስቶስ አይደሉም.